

" የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም " !

አሥራደው (ከፈረንሳይ)



ሰሞኑን አባማ ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ነው በሚል፤ ከባህር ማዶ ጫጫታ፤ ከወደ አገር ቤት ደግሞ የጆሮ ብራና የሚጠልዝ ከበሮ ድለቃው ተጧጡፏል ።

ጉዳዩ ከ 2007 ዓ.ም. የይስሙላ የወያኔ ምርጫ ቀጥሎ ለኢትዮጵያውያን በአጀንዳነት የተወረወረ ልፋጭ መሆኑ ነው ። አውነትም እንደፈለጉት ሆኖላቸው፤ እኛ ኢትዮጵያውያን በዚች በተጣለች ልፋጭ ላይ መናከስ ጀምረናል። ለወያኔ አይዘህ ባዮች ምዕራባውያን ገዥዎቻችን እኛ ኢትዮጵያውያን "ያዝ ኩቲ!" ተብላ በተጣለች ልፋጭ ላይ ስንናከስ ከማየት በላይ የሚሰጣቸው ደስታ የለም። አሜሪካኖች ገና በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር ሆነው በሚማቅቁበት ዘመን ኢትዮጵያ በነፃነት እራሷን የምታስተዳድር ነፃ አገር እንደነበረች እኛ ብንረሳውም እነሱ አሳምረው ታሪካችንን ያውቁታል።

የአድዋ ጦርነት በነጮች ጦር ላይ የመጀመሪያውን ሽንፈት ያከናወነ የጥቁር ሕዝብ ድል በመሆኑ፤ በባርነት ይሰቃዩ የነበሩ ጥቁር አሜሪካውያንን ልብ መስረቱን ጠንቅቀው ያውቃሉ።

በማይጨው ጦርነት ወቅት፤ ጣሊያን የኢትዮጵያን ሕዝብ በመውረሯና በመርዝ ጋዝ በማጥቃቷ፤ ጥቁር አሜሪካውያን ከኢትዮጵያውያን ጎን ተሰልፈው ለመዋጋት ያነሱትን ጥያቄ፤ ቀዳማዊ ኃ/ ሥላሴ ተቀብለው በተግባር አውለውት ቢሆን ኖሮ ዛሬ በአሜሪካንና በኢትዮጵያ መሃከል ያለው ግንኙነት የባሪያና የጌታ ግንኙነት ባልሆነ ነበር፤..... ጎበዝ ሌሎች ብዙ ብዙ ጉዳዮችን መዘርዘር ይቻላል።

እንግዲህ ትልቁ ውርደታችን እዚህ ላይ ነው!!

ለመሆኑ አባማ ኢትዮጵያን ጎበኙ አልጎበኙ የኢትዮጵያን ሕዝብ የባርነት ሰንሰለት ከማጥበቅ በቀር ምን የሚያመጣው ለውጥ ይኖራል?

እነሱ አይደሉም እንዴ ለወያኔ ከጫካ ጀምረው መሳሪያና ገንዘብ በማቅረብ፤ በሳተላይት የኢትዮጵያን ሠራዊት አሰላለፍ፤ የመሳሪያ ብዛትና አይነት መረጃ በመስጠት፤ የኢትዮጵያን ሠራዊት እንዲበተን አድርገው አራት ኪሎ ድረስ እጃቸውን ጎትተው ያስገቧቸው?

አሁንስ እነሱ አይደሉም እንዴ ለወያኔ እርዳታና ብድር እያስታቀፉ የመከራ ዘመናችንን የሚያራዝሙት?

በተለያዩ ጊዜያት በአውሮፓ፤ በአሜሪካ፤ በአውትራሊያና በሌሎች ሥፍራ ሠላማዊ ሰልፍ ተጠራ፤ ተጮኸ፤ አቤት ተባለ፤ ምን ውጤት ተገኘ? እንዲያውም እንደልማድ ቆጥረውት ይሳለቁበት ጀምረዋል። አንድ ትግል ለተወሰነ ጊዜ ተሞክሮ ካልሠራ፤ በሌላ የትግል ዘዴ መተካት አለበት፤ ያ ካልሆነ ጊዜንና ጉልበትን ማባከን ብቻ ሳይሆን፤ ለለውጥ የተነሳሳውን ሕዝብ ተስፋ ከማጨለምም በላይ፤ በትግሉ ጎራ የተሰለፉትን ግለሰቦች ተራ በተራ አየተነጠሉ እንዲመቱ ያደርጋል፤ እየሆነ ያለውም ይኸው ነው።

ወያኔ እራሱ በገዛ ሕዝቡ ላይ አሸባሪ በማለት ጦርነት አውጀ፤ ተራ በተራ እየለቀመ ሲገድል፤ ሲያስገድል፤ ከአገር እንዲሰደዱ ሲያደርግ ሲያስደበድብ፤ ሲገርፍና ሲያስር፤ ሰላም በሌለበት አገር ሠላማዊ ትግል እያሉ መጮህ ለወያኔ እንደ ጥብቅና የመቆም ያህል ሆኖ፤ የተቃዋሚ ድርጅቶችን ጎራ ጎድቷል። ይህ የመከነና አስጠቂ፤ ለወያኔ ግን ጠቃሚ የሆነ የትግል ስልት መለወጥ ይኖርበታል።

ሌላው ወያኔ በየአምስት አመቱ ምርጫ እያለ የሚያላግጠው ቧልት ሲሆን፤

አንድ ጊዜ መታለል ያለ ነው። በቁጭት ያስተምራል፤ ሁለት ጊዜ መታለል ጅልነት ነው፤ ሦስት ጊዜ መታለል መጃጃል ሲሆን፤ ወያኔ ያደረገውን አራተኛና አምስተኛ ማታለል፤ ቃላት ለማግኘት ቢቸግረኝም፤ ተጃጅለው የተጃጃሉ አጃጃሮች ብየዋልሁ። ጤናማ አይምሮ ያላቸው ሰዎች እንዴት ለ25 ዓመታት በተከታታይ በአንድ አጭበርባሪ ቡድን ይታለላሉ? ነፃ ምርጫ እንደማይኖር እያወቁ፤ ከራሳቸውና ከፖለቲካ ድርጅቶቻቸው አልፈው፤ ለወያኔ ጥብቅና የቆሙ ይመስል፤ ሕዝብን ለምርጫ ውጣ ብለው ማጃጃላቸው ምን ይባላል?፤ ይኸው ዛሬ ወያኔ የነበረቸውን አንዲን ወንበር እንኳን ነጥቆ አፍንጫችሁን ላሱ በማለት፤ ብቻውን መቶ በመቶ በሞላው የውሸት ፓርላማ ውስጥ እራቁቱን ይንበጫረቃል ።

እንግዲህ፤

* አባማ ከአሜሪካ ዲሞክራሲ በሻንጣ ሸክፎ ይመጣልኛል ብሎ የሚያንጋጥጥ ካለ፤ አፉን ለአሞራ ኩስ መጸዳጃ እንዳይዳርግ አደራ እላለሁ።

* ሌላው ከወደ አሥመራ ዲሞክራሲ በቦይ ኮለል ብሎ ይፈሰና ተጠምቄ እድናለሁ ብሎ የሚያስብ ካለ እሱ ሽባ እንደሆነ ይቀራል እንጂ አይድንም። ምክንያቱም ወያኔና ሻዕቢያ በአንድላይ ቆመው የጠጡት ጽዋ ቢኖር ኢትዮጵያን በዘርና በጎሳ የመበታተን ዘመቻ በመሆኑ፤ አስመሳዩ የወያኔና የሻዕቢያ ጥል፤ አገር ወዳዳድ ዜጎችን ከወዲያና ከወዲህ እየነጠሉ ለመምታት የተሸረበ የተንኮል ገመድ ለመሆኑ የእስከዛሬው ውጤት ምስክር ሆኖ ሊያገለግል ይገባል።

* ከእንግዲህ መዳን በሌሎች የለም ! አይኖርምም !! መዳን በእራስ ብቻ ነው ! በእኛነታችን !! በእራሳችን ብቻ! ይህ አባባሌ ለመዋጥ ጉሮሮ እንደሚጓጉጥ አውቃለሁ፤ ቢመርም ደፍረን እንዋጠው፤ የፈረንጅ ሳይሆን፤ የአገራችን ኮሶ ቢመርም ደፍረን ከዋጥነው ውሎ አድሮ ያሸረናል፤ እናም እንድናለን፤ መዳን በአገር ነውና !!

ማሳረጊያ፤

አባማ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት፤ ሽብርተኝነትን መከላከል በሚል ሽፋን የአሜሪካንን ጥቅም ለማስጠበቅ፤ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለአሜሪካ የሚሞቱ ወታደሮች ወያኔ መልምሎ እንዲያሰልፍላቸው ትእዛዝ ለመስጠት፤

የአሜሪካ ሰው አልባ ጢያራዎች ('Drones) የኢትዮጵያን ምድር በመንደርደሪያነት በመጠቀም፤ የመካከለኛው ምስራቅን ቢያስፈልግ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ጭምር ለመደብደብ እንዲችሉ ስምምነት ለማድረግ፤

ወያኔ ኢትዮጵያን በዘር በመከፋፈል ሕዝባችንን ለአሜሪካን እንዲስተራዎች ሸቀጥ ማራገፊያነት ለማዘጋጀት፤ ከአሜሪካ አዲስ የቤት ሥራ ተቀብሎ፤ ለሥራው ማስፈጸሚያ የሚሆን አዲስ ብድርና ዕርዳታ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ለመዘፈቅ..... ወዘተ ሲሆን፤

አሜሪካኖች በጥቅሉ ምዕራባውያን ከብዙ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ሕይወት ይልቅ ጥቅማቸውን ያስቀድማሉ፤ ዕርዳታ ሲሰጡ እንኳን በሁለትና ሦስት እጥፍ እንደሚመልሷት ሳያሰሉ እጃቸውን አይዘረጉም፤ ዲሞክራሲን ለእነሱ እንጂ ለእኛ እንደ ቅንጦት እቃ ነው የሚቆጥሩት፤ ስለዚህ የኛ ጉዳይ ለነሱ የእንጀራ ልጃቸው ነው ።

አባማ በገዛ አገራቸው በአሜሪካ፤ ጥቁሮች በዘረኝነት ጥላቻ እንደጥንቸል በጥይት ሲገደሉ፤ በድፍረት አፋቸውን ሞልተው ዘረኝነት ይብቃ ብለው መናገር ያልቻሉ መሪ ሲሆኑ፤ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ምን ሊፈይዱ?

ጎበዝ! " የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም " ይሏል የአገራችን ብሄል ።

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!

ሰኔ 26 ቀን 2007 ዓ.ም. (July 3/07/2015)